

ΡΛΠϜΗλη

九C

巾>〇予

ከዚህ በላይ ያለው ምንጣብ በብሉይ ኪዳን ሌሊዊ ክህነት ስር "የዘላለም ድነትን የለም" የሚል ነው። አንድ ካህን የለም፣ ሚቸ ቄስም የተከታታይ ተሳትፎም ሁሉ በምድር ላይ ለሚኖሩት መሥዋዕቶች እስከ ሰባት ዓመት ያልበለጡ መሥዋዕቶች በምድር ላይ መዳንን ሊያገኙ ይችላሉ፣ ይህም በምድር ላይ ካለው ሕይወት በላይ አይደለም። ስለዚህ በአረጋው ቃል ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እንኳ በዘላለማዊ ቃል ውስጥ ለደህንነት ለማቅረብ ፈቃደኛ እስከሆነ ድረስ፣ ለኃጢያት ደም "ከእንግዲህ ወዲህ" ለማስታወስ "የሚቀርቡ የእንስሳት ደም (10 12)።

b. "አሁን ግን እርሱ ስለ ሆነ፣ እርሱ ደግሞ እንዲያው እንዲሁ፣

መካከለኛ ቃል ኪዳን የተሻለው ቃል ኪዳን ገባ። ፊተኛው ኪዳን ነቀፋ ባይኖረው ይሆናል፡ ነገር ግን፣ መዳንን ያስዳን ሆኖአልና፣ ለሁሉ የሚፈለገ ቃል አልፈለጉም። ወደ እስራኤል መንግሥትና በይሁዳ መንግስት ተከፍሎአቸው ዘንድ የመጣው። እነሆ፡ ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን እሠራለሁ ይላል እግዚአብሔር። ከግብፅ ምድር ሊያወጡአቸው በእጁ የወሰዳቸው ቀን ከአባቶቻቸው ጋር የገባሁትን ቃል ኪዳን አይደለም። በቃል ኪዳኔ ውስጥ አልቆዩም፤ አቆምቸዋለሁ ይላል ጌታ [ኤርምያስ 31: 31-34] ... እሱ። አዲስ ኪዳን እርሱ አረጋውን አደረገ። ያረጀ እና ዕድሜው የሚጀምር ነው፣ ዕድሜውም በጠፋው ቅርብ ነው። "(8 6-13)

c. ከዚህ በላይ አስቀድሞ የተጠቀሱት፡ - "ስለዚህ እርሱ አዲስ ኪዳን የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው፣ የተከናወነው ሞት ከበርካታ ስርጭቶች ቤዛነት የተከናወነው ሞት ነው።

ፊተኛው ኪዳን፣ የተጠሩ ናቸው።

እኔ ከወሰድኩበት እና ከፊት ለፊተኝነት ብቻ የወሰዳቸውን በዕብራይስጥ 7-10 ን ያንብቡ-

(a) በድሮው ቃል ኪዳን ስር ምን ተፈላጊዎች እና ጥላዎች ነበሩ "ይመጣሉ" (10 1) በአዲሱ ቃል ኪዳን ስር፣ እና

(b) ሁለተኛውንም ያጸና ዘንድ በመጀመሪያው ይወስዳል። (10: 9)

2. እባክዎን 2 ቆሮንቶስ 3 ን ያንብቡ እና የሚከተሉትን ያስተውሉ

U. የአረጋው አስር ትእዛዛት በተመለከተ "የተጻፈው" እና የተጻፉ "

የሰንበትን ትእዛዝ የያዘ ቃል ኪዳን (ዘፀአት 31 18; 32:15; 34 28), አልፏል (1-16).

b. በተለይም "ብሉይድ ኪስ ብቻ ... በክርስቶስ የተሠራ ነው" (ቁ 14).

3. እባክዎን እንደሚከተለው የሚያነቡ ቆላስይስ 2 16-17 ን እባክዎ ልብ ይበሉ: - "ማንም ሰው አይፈረድብኝ

ስጋ ወይም መጠጥ መጠጥ ወይም ለአሮጌ ቃል ኪዳኖች ሁሉ የተጋለጠው ሁሉ ወይም የሰንበት ቀን ነው. የሚመጣቸው ነገሮች ጥላ ናቸው. ሥጋ ግን የሚናገረውን ጥላ ብሎ የጣሰውን ጥላ ሆኖ ክርስቶስ እንደ ሆነ ቃል በቃል ጄምስ ሪክሻ "ክርስቶስ" የሚለው ክርስቶስ ነው.

λV < 予λHH予 λ卜>驷 λn+甲小 9策小?

λ>黑 NHj> 2H λ>黑 | N < 卜小 "λV < 予λHH予 NH6小2H" λV < 予λHH予 λ卜>驷 几 「> "四d予 | 小 λ卜>驷
Nλ&巾 P中λ n禺> vD β四 Nhc n早n λD 小nm P+η+巾 叨 「9策小> λ卜>驷 | 小 巾>予予> 予λHH ηλ 「 |
Nn+φc 卜小驷 P+η+巾 叨 「9策小> N | 9 | 予+wc+甲λ. | Nc 叨> ndβ P+mq巾予 ndβ P+mq巾予 NHv
叨wζ予 λ>&ζs n策小 P四>吊小子> | Nc驷η 小nm N+dβ四 λ岁 叨mq四> P四β&ζs n策小> | Nc吊
Nλ白 小nm λ>禺η+巾 λ9d> - nd 「 | 驷 λ | 巾 nhc n早n N小吊 λ>禺λ 「卜 λβ黑四

βv 叨wζ小弋 | 小 β驷 Nhc n早n n小吊 | 小

P巾>予予λHH nλ>叨&w 四巾9nd | 小- n+ηd n策小+中cα Nδβ | 小ηR λnnd 卜. λ9, λ叨h> r甲吊 }>> η予 四早驷
λ吊λ | Nc


| Nc 叨> "λz N+mq巾小 cb巾 下禺β dβ Pφ&η予 叨9λ\$予予驷vc予 叨 「>m> N+叨dn+ Pφ&η予
叨9λ\$予予驷vc予 叨 「>> 叨λ白 λ9予hhd岁 λβ小> d四φζη 中λNn卜. λ9驷 λ卜> nλ甲虫甲吊 λ9 nλ&巾
P中λ n禺> φ&A吊 λDhGd 卜, 驷>驷 λ>禽> η卜, η卜 2H P叨βH 几 「>驷η卜 四d予 | 小

1. N巾>予予 λ&n P中λ n禺> λ叨 叨wζ予.

Nd予} 4: 10-11, λn十四甲吊 λ>&λζD 9, DG予> λ9 PDc λN甲吊> P叨η&小予> Pλc、 中λ P中λ
n禺> vD 叨> λ>&λz 9 n>巾 巾甲吊 P+ny予> PλvHη P中λ n禺q吊 λ叨 λ>&λz +9N (. Nλbs 中λ n禺>
IVc n叨η&λn> 叨叨ηc N+nc 卜予 | Nc 叨> βv 巾小 Nλ叨 P+黑 | φd吊 卜 n 「 | . 5 2-6).

ndβ 〇十mφr巾小dβ P巾小P小 叨wζ小弋IVc9予 P巾十d小 |小 - nhcn早n 〇小吊 "叨〇ζH Pλc 中λ P中λ n禺> λ叨> d叨小HH &中黑岁 〇β 「> λβ黑d四 | 〇c叨> 〇λc 中λ n禺q吊 λ叨 nc d叨n&λ叨 λ9 P巾n9D | 小 n 「 | , v叨> 卜小 mηφ> λ>s>qc P巾〇s黑>>,叨> λ岁 nhcn早nc λ>禺>吊λ

〇hcn早n 〇mλ nλ叨Hληxc 卯hc. βv 叨cv 〇吊dnβn 驷bG\$ 2 n书dn 2 16 λnn 17 P十〇d8小> d四9芥小驷 Psc中λ n禺> 四>岁小>驷予λHH 四叨λn予 | 小



气9四 "N巾》 N予 md" n叫叨m小 叨λm λ》 9C n十ndR NAd, "λ下 P叫叨m小 叨λη四 | NC md | 小"
- 四d予四 N气巾 dβ十n 《\$早 气9叨λ白 P | | 叨λ叨》 Hn N叨nm予 Pλ&巾 中λ n禺》 叨ηnd岁 | 小

2. Nλc. P中λn禺卜 叨η\$予 小nm 巾》 N予-H\$mζ予 D黑
叨λh}n.

a. N叨\$叨] P十mφ巾 (H\$mζ予 2 1-3): - "巾四予四 N巾N十岁小φ》 气μHλη九C N巾N十岁小φ》 λζ&
N巾N十岁小φ》 气叨Hλη九C n&mζ小9 n+WGN予 IVG 卜小 0ζ&"

气HV "bζ\$予" 十η木 P十十ζη叨小 PbnGβnm 叨η 咒N, d四吊四 Dβ四 d四ζ\$ 予C下四 }d小 | 小
P气叨Hλη九C P\$mζ予 IVG 叨虫ζm》 馱λh予 P十黑ζN予 巾N十岁小 φ》 "巾》 N予" (叨m 《予》 Dβ四

"P巾》 N予 φ》 " 十η木 十mC杰λ. 气巾 n禺sC P叨\$叨] η四》 予 四η虫, n巾N早治 H叨》 NAd NPη四》 巾
P十十Nζ小 "巾》 N早治" P叨λ | NC (Hθλ予 31 13; Hθλ予 19: 3, 30; 26 2).

b. N卜十岁 黑ζ盆 P十mφ巾小 (Hθλ予 16): - Nλ卜卜 2H 气岁》 P叨ηηN) 》 十n 《N十黑ζN予 PλIVC9予
予气HH予 叨\$叨] dβ ζ不叨λIVC小甲》 PmNφ Cφ予 dβ P\$叨ζ小 n叨η白 NC | 予 P叨\$叨] 黑ζ盆 dβ
| NC

馱ηη N勺mλ予 馱sζ N禺 巾m早 | NC, VHη四 λ下GG. "nH}

β内甲 D黑 叨η 气 | |, n巾四β馱ηη》 nd λ》 十H9η 气Dsyd卜; 气9 VHη
气z &ληd#小 气》 黑 | 卜 NPφ卜 Dm早 Pλ》 s φ》 sC咒 β巾Nnλ

Nλ叨 小nm βG叨禺λ, Dβ四 λβG叨s四. Nnsn十岁小φ》 气》 &卜 β | 9λ
P叨η四m予》 λHJ点. NPφ卜 气m\$ βn&小λ "(16 4-5).

N叨\$叨]小 nsn十岁小φ》 叨η 气》 黑叨小P小 | Nζ吊小 气9 m甲予 dβ 叨η 气》 &Vηdλ: - "H6
d气叨Hλη九C 巾》 N予 λη岁d吊卜; H6 N气C咒 小nm λ小N; 馱 | NC叨》 Nη小 φ》 Pd四

nsn+岁小》φ) 虫 d卜d予 φ9予 βnmdv; 氣》馬》& 中少 〇氣巾 《》小 β卜》λβ卜》_____

巾小 〇巾〇十岁小 φ) n氣巾 〇小 Dm. ndHv λH〇 〇巾〇十岁小 φ) λZ& (28-39).

}} 卜Z小β | 〇C, 氣9 d四〇H, 〇巾》〇予 Dφ予 P巾》〇予予氣HH 〇+dβ四 〇i 9 小nm 〇φC〇 β [9λ.

c. 〇n+岁 P+mφ巾 (H〇λ予 20); 氣nGhλ D黑 驛sZ 〇禺 n黑Z巾 〇Ad 〇〇n+岁小 φ)

i 9, 氣〇Hλη九C 〇r9n λIV < 予氣HH予 ni 9 +GG +GG 巾λ\$JC 〇十}}H d〇巾 P巾mv小 D黑 巾η
λsF茅甲λ. 氣C巾四 "n〇巾白 驛sC, n〇C | 予四 几予 }Dm吊卜予》 驛四η吊卜 氣〇Hλη九C | i " (书. 2).
P〇巾〇巾}小 予氣HH nHv 〇d予 几木吊 λ四λ予 i qG茅小 | 〇C (Dβ四 nH} 〇Ad). λG+岁小: 巾》〇予》
λmηφv 小黒C〇巾 H》s: 〇C吊v 〇λC四 小黒C岁dv; n驛v》 驛予WGdv; λ》 + nnsn予 φ9予v 驛四C:
λ》 + 驛 巾〇十岁小》φ) 予WGdv: 8-11)

d. 十吼四 四ηGl} mφA吊 - βv四 予λφ 予C下四 }d小 mφ托小 氣9

n巾〇十岁小9 〇Pn\$G小 卜小 md予驛四 mφ托小 | 小9. λZ& 氣9 小s点λ.

η卜 "巾》〇予" 氣nn 巾〇十岁小φ) 巾》〇予 驛四 小v小+黒〇吼 | 予}dHv小

(〇Pη四) 巾 巾》〇予 λd;) - 驛h) }巾四 〇氣Z9 〇氣9》 + 小nm 〇P予小λ黒吊甲 〇巾ηλ λ》s 驛λ予 nd [| | 小9.

xl予 H禺〇四4: 7-8: - 驛四η吊》d氣C巾四》小dφ λHη | 小, βv 氣〇Hλη九C 氣》黒 +mG小, nHv
〇d予 〇d予v }Dm卜予》 λ巾 卜小 9s中》9 IVC9早吊驛》小dφ η九C λd》? " βv 巾η λ下》

ሕዝቅኤል 20: - ከብዙ መቶ ዓመታት በኋላ የእስራኤል ሸማግሌዎች ወደ ነቢዩ ሕዝቅኤል መጡ

ይሖያ ከላይ የተጠቀሱት ማለትም በዘፀአት 31 12-17 ውስጥ ከላይ ከተገለጸው እውነቱ በላይ ሁለት ጊዜ እንደሚያስታውስ ይሖያ እንዳስታውስ ይሖያ እንዳስታውስ ነው።

(a) "ደግሞም እኔና በመካከላቸው ምልክት እንድሆን, ሰንበቶቼን ሰንኳቸው እነሱን የምቀድሳቸው እኔ ይሖያ እንደሆንኩ ያውቁ ይሆናል (ቁ. 12), እና

(b) እኔ እንደ ሆንሁ ታውቁ ዘንድ በእኔና በእናንተ መካከል ምልክት ይሆናል አምላክህ ይሖያ "(ቁ 20).

ነህምያ 9: 12-15: - ከሌሎች ሰዎች ጋር የነበረው አብርሃም ከአባቶቻቸው ጋር በተያያዘ ከአባቶች ግዛት ከተመለሱ በኋላ, ከሰማይም ሆነ ከእነሱ ጋር በተደረገው ትልቅ ስብሰባ ላይ, ትክክለኛ ስነስርዓቶች እና እውነተኛ ሕጎች, መልካም ሥርዓቶች እና በትእዛዝህ, በአገልጋቸውም በሙላት, ከሰማይም, ከሰማይ, ለዓለማዊው ከሰማይ, ከሰማይ, ለዓለማዊውም እንዲወጡበት ከሰማይ ሰፋቸው።

ኢሳይያስ 66: 23-24 አሁን እንደ ሕዝቅኤል ከጽሑፉ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው "ከሰንበቱ እስከ" ጊዜ ድረስ "ከጠነፋው እስከ" ድረስ, "ሥጋ ሁሉ" የሚለው ቃል አሁንም እንደሚኖር ሁሉ, ደብረ ዘር እና ስምህ ይኖሩ ነበር, እናም እሱ ከአንዱ አዲስ ጨረቃ ወደ ሌላው ደግሞ, እና በሰንበት በሌላ ምክንያት ሥጋ ሁሉ እስራኤልም እንደ ሆነ እስራኤል ሁሉ ከእኔ በፊት ይሰግዳሉ: ይላል እግዚአብሔር.

ከላይ በተዘረዘሩት ዝርዝር ማጠቃለያ, የሚከተሉትን ነገሮች አሉ.

(1) አምላክ ሰንበኛውን እስራኤልን ለእነርሱ በመነሳት መካከል እንደ ተግሣጽ አድርጎ ሰጠው. እንደ እስራኤል ስለ ሰባተኛው ቀን የሰዎች መከላከያዎች ሁሉ ለእስራኤል ከተሰጡት ሰዎች ጋር የተቆራረጠው ጊዜ የለም - ከአዳም

2500 ዓመታት ባልሞላ ጊዜ, በአብርሃምና በይስሐቅ, በያዕቆብ ወይም በሌላ ሰው ፊት የለም.

ndβ 氣》 黒+mφ巾小 〇氣巾9 〇氣巾 叨ηnA 氣》 黒 AR 驛C早吊 驛Ah予 〇驛予〇兕小 P中A n禺卜 驛Ah予 氣nn叭 〔 〕 sζn, d氣吋Hλη九C 氣ζ\$予 λsC吋.

(2) 氣》 黒 氣nGλA λ驛dh 氣9 中A n禺》 }d小 儿Ld岁小 小vdφ λHη PqCh 儿Ld Pd驛, 氣驛四 P叭mη巾苳小 巾》 〇予 〇四βqC〇予 巾》 〇予 〇儿Ld〇予 λ》 s驛小vdφ λHη Pd驛. (H禺吋驛四4: 7-8; 5: 12-15) λ》 s 〇A d叭n巾 〇叭 〔 〕 〇予 2H, λ》 s 〇A d叭n巾 Pjη予 中A n禺》 λ》 s Pjη予 中A n禺》 驛Ah予 ̀ 〔 〕 n儿Ld小 卜小JC 〇几予 小nm P叭Hβ苳苳小 Pjη予 φd〇予 驛Ah予 | 小 氣驛四 氣吋Hλη九C G巾 氣》 &V 9β | 巾》 中A n禺》 λ黒ζ〇小.

〇十吋四驛四 〇i 9 小nm 〇〇〇予 P中A n禺卜 〇氣吋Hλη九C 中A n禺》 〇氣吋Hλη九C 中A 氣9 〇氣nGλA 叨ηnA 氣》 黒 | 〇ζ小 驛Ah予 λ吋〇η | 予 | 〇ζ小 nd 巾》 〇予 IVG 卜小 〇nsn巾 P\$mζ予 φ9予 四η巾巾9 叨小巾几小 ̀ ̀ n\$予d予 (H\$mζ予 2 1-3). 氣驛四 巾》 〇小吊》 》 〇叭nm予, 〇H禺吋驛四 5:15 dβ 〇n9D | P氣C巾》 〇VQ苳小》 吋dhv小A 氣》 & 卜驛 叨小巾几小 βV P\$mζ予 λ驛dh 〇λ 卜 卜 2H P氣nGλA λ驛dh 叨 〔 卜 〕 氣9 氣C巾 〇小vh 小nm 氣》 黒HVjd λHη 氣》 黒儿Ld小 Dβ驛 氣》 黒β内甲 P叭η\$d小 氣》 黒儿Ld〇予 驛η儿 λA | 〇G苳小驛.

(3) "φ&n 巾〇》 小" 〇氣nGλA dβ λDHD 卜 n 〔 卜予 hn十早吊 λ》 & | 小 氣驛四 n巾四β 十GG dβ "氣9 n巾四β ̀ 9〇 <" (| V驛四 9 13-15). Pφ黒吋予 λd四DG苳小 〇λ》 禺》 黒节 小nm 〇λ》 禺》 黒节 〇叭小R〇予 2H Pλ》 禺》 黒节 sC2予 〇〇巾d苳小 sC2早吊 〇叭小R〇予 2H 〇λ》 禺》 黒节 驛sζ 〇禺 小nm 〇叭〇兕小 勺mλ予 小nm n叭η〇d吋予 驛吋〇C (Hθλ予 16).

(4) 〇氣nGλA 〇dβ P叭〇兕小 四mφ兕 (2) nHV 〇dβ P叭〇兕小 四mφ兕 〇β内甲 叨ηnA Pjη予 中A n禺》 叨mC | 小 氣驛四 P巾》 〇予 驛Ah予 "P中A n禺卜 驛Ah予" 吋驛四 "ηζη苳小" " 吋驛四C四 氣》 黒 P氣ζ\$予 φ》 氣》 黒四ζd 〔 q ηβDsC四 〇氣 | 巾9 〇氣C巾 叨ηnA P叭吋〇小 〇苳mC 15 32-36 小nm 氣》 &V 9β | 巾》 TCη》 叨mφnβ〇岁A | 〇C吋》 十吋四四mφ兕甲吊 氣HV 氣》 黒〇9 d四禺》 η 卜 9苳小

(5) 〇叭吋ζ兕驛四 〇ληηn 66: 22-23 dβ d氣nGλA 予》 儿小弋 中A n禺》 〇λ&巾 dβ 驛sC λn小G虫小 λn小G虫 nd 〔 | 小 hCn早n λ 卜 〕 λn小G虫小 巾》 〇予 〕 λ&n 中A n禺》 λ)叨dh予驛 | 〇C吋》 〇9d驛四 小nm d小予 η九G予 卜小〇9 氣》 &叨m)黒C〇甲A 〇φsP小 P中A n禺》 十n 《小nm 〇十 | 〇ζ小 P中A n禺卜 小nm 〇十 | 〇ζ小 P中A n禺卜 小nm "" nλ》 s λ&n 吋ζ中 氣nn 儿Ld小 "d四驛四dh 〇叭叨m〇予 2H 〇驛η儿 儿弋 卜z小 mφ四dβ 叨甲A | 〇ζ〇予.

氛》 黒 h甲C小 rh》 n 0丁予卯n, P氛习Hλη9C hηC φdA λsCηJvA9 λ&巾》 D黒 λ&巾 λP 〈ηJ馬
Dβ馬 n吼Z中馬 9馬C n吼Z中 βAφ n吼Z中馬 JC θhβ馬 λd予. (21:23); 0C吊馬 0几早吊 小nm
m00昂吊 0Jd0予 λβH馬 (9四h) }巾馬 λβ 〔》 馬)

ከአዲሱ የቃል ኪዳን ጥቅሶች ምልክታዎች

1. በኢሳያስ 66: 22-23 ውስጥ የአሮጌው የቃል ኪዳን አንቀጽ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ዳግም የሚደሰቱ እና ጥላቻ ባሉት ጊዜያት፣ በቀድሞዎቹ ምንባቦች፣ በሚቀጥሉት ምንባቦች ውስጥ እና በአሮጌው ቃል የተወደደ ነው.

a. 2 ጴጥሮስ 3: 10-13: - "ነገር ግን የጌታ ቀን የሚመጣው የሰማይ ነው፣ በምድርም ላይ እንደሚኖሩት ነው.

በዚህም ቅዱስ ኑሮዎች ሁሉ እንዲበቁኑ በመፈለግ ነው; በውጭቶችም ፍጻሜዎችን እየፈለጉና ቅሬታዎቹ ይቀልጣሉ? ነገር ግን እንደ ተስፋው ቃል ነው፣ እናም አዲስ እንፈልጋለን.

ጽድቅን የምትኖርበት አዲስ ምድር ነው. "

b. ራእይ 20: 11-15: - "እኔና የነሽ ዙፋን ከእርሷ ላይ የተቀመጠውን እኔ አየሁ

ምድርና ሰማይ ሸሹ. ለእነሱም ብዙ ስፍራ አገኘሁ እኔም ሙታንንና ታናናትን በዙፋኑ ፊት ለፊት አጠገብ አየሁ;

መጽሐፎቻም ተከፈቱ ሌላ መጽሐፍ ተከፈተ. ይህ የሕይወት መጽሐፍ ነው; ሙታን ግን እንደ ሥራቸው በመጽሐፎች ተጽፎ ነበር. ባሕሩ በውስጣቸው ያሉትን ሙታን ሰገደ; እያንዳንዱም እንደ ሥራቸው ተቀመጡ. ... በሕይወት

መጽሐፍ ውስጥ የተጻፈ ማንም ካልተገኘ ወደ እሳት ባሕር ተጣለ. "

ስለዚህ፣ ከ ጋር በተያያዘው የሚሸሹበት "ምድር እና ሰማይ" አለን

ሐዋርያው ዮሐንስ በ PARMOS በሚገኘው ደሴት ላይ እያለ ሐዋርያው ዮሐንስ በተሰነዘሩበት ወቅት በተደረገው ጊዜ ሁሉ ዓለም አቀፍ ትንሳኤ እና ፍርዶች.

c. ራእይ 21: 1 - 22: 5: - እዚህ ለመጥቀስ በጣም ብዙ ቢሆንም፣ በጥንቃቄ ማንበብ አለበት መላው. አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እንዲከተሉ የተከተሉት ራዕይ ነው

ከአሕዛብ ሁሉ ጋር "ቅድስት ከተማ፣ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም [በምድራዊ በተቃራኒ

"nHV Nd予 P+mφ巾予》 λ | HV》 卜小 (儿木吊 巾甲吊) 儿木吊 巾甲吊 λ 𠄎 | 小𠄎小》 𠄎𠄎 | 小𠄎小 P+mφ巾予, λ 𠄎H𠄎𠄎𠄎C nλ岁 P+Dd𠄎 | 小, [br. 11: 39-40). 𠄎𠄎予𠄎, n予》 𠄎𠄎小 𠄎𠄎予 n予》 𠄎𠄎小 \$𠄎𠄎9 λnn 𠄎𠄎sC sζn nλ岁 JC λ小 | 予 [q ì 𠄎m D𠄎 9d𠄎 \$𠄎𠄎9 λβ𠄎𠄎𠄎.

d. 𠄎𠄎𠄎𠄎》 3 T-4 11-λHV λ》 𠄎𠄎9 P+GH𠄎𠄎 𠄎𠄎 λd》 (𠄎𠄎𠄎) 》 𠄎𠄎予
𠄎𠄎小, λs𠄎𠄎) 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 2H).

𠄎𠄎𠄎𠄎} dβ

"ndHV,, n𠄎𠄎𠄎𠄎小 ml 十𠄎 《r𠄎, φ&η》 φ&nD》 s𠄎𠄎, h𠄎C𠄎予》 9 n\$ βd小
Pλ》 《𠄎𠄎》 𠄎𠄎 ηV》, λP𠄎n, 儿d小 A𠄎, 儿d小 A𠄎 [𠄎λ] s | 予

s\$𠄎小吊》 》 λ9 十n 《吊》 》 λnn 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 十》 n)H》 '儿予' (3 1-6).

𠄎𠄎𠄎A

P𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎C》 IVJ》 λd𠄎𠄎𠄎𠄎 λ》 𠄎𠄎, d𠄎𠄎𠄎Dn λ9

ndHV D𠄎 儿木节 巾甲吊 小nm λ𠄎𠄎𠄎𠄎 λ》 &𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎G𠄎 n | 99

nHV 𠄎𠄎nm》 φ𠄎𠄎 λ》 &Dns λ9 Pφ𠄎𠄎𠄎 φ𠄎𠄎) 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 | 9》 小nm d𠄎𠄎》 &η𠄎 λnGλA P𠄎𠄎𠄎𠄎 λβ𠄎𠄎𠄎 (3 7 - 4 8).

𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎

ndHV P𠄎) 𠄎予 b\$予 d𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎C λHη φC𠄎𠄎𠄎𠄎A P𠄎𠄎𠄎 | 小

D𠄎 b\$巾 𠄎𠄎𠄎𠄎 λ 𠄎𠄎𠄎𠄎C nIVG小 λ》 𠄎D𠄎𠄎小 nIVG小 λζ& λ》 𠄎&𠄎小 λ岁
λ》 𠄎H} b\$予 d𠄎𠄎𠄎𠄎 予下 "(4 9-11).

PAd岁小 Pth》 n𠄎𠄎bG\$ 14 𠄎mC 13》 }𠄎v小𠄎9A: - "𠄎、 小 P𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎小) 𠄎𠄎9》 9𠄎小

nλ 卜》 𠄎𠄎C, λ甲》, n𠄎𠄎𠄎𠄎 λ》 &𠄎C𠄎 βdA.IVG甲予𠄎小》 nλ | C𠄎JC βn+d小9.

2 d+𠄎d λ9 𠄎𠄎白 d 卜小𠄎 λβ小, λ𠄎𠄎 | 予 }d𠄎小 hn+𠄎𠄎+𠄎𠄎 P𠄎𠄎𠄎 m9予 }n&A𠄎9A

λ9 𠄎λ&𠄎 P中A n𠄎 卜 H𠄎》 小nm, 𠄎λ&𠄎 P中A n𠄎 卜 H𠄎》 𠄎𠄎𠄎, 𠄎λ&𠄎 P中A n𠄎 卜 𠄎) 𠄎予 2H λs𠄎𠄎𠄎


n2H 𠄎Ad 十m)虫 | 予 𠄎儿d小 λ9 n儿木吊 P𠄎𠄎𠄎 予λHH 卜小 小nm (H𠄎予 20 1-17) 𠄎λ&𠄎 P中A n𠄎) λ𠄎 小nm𠄎 λA+𠄎+𠄎𠄎 ndHV n𠄎𠄎+𠄎小 m) 中电 𠄎Ad d𠄎𠄎 λ》 𠄎 [》 》 d𠄎𠄎 λ》 𠄎𠄎Gd》 -

m》中电: - λ》 〇几小 ndβ n+HζH 〈予 h\$木吊 βAφ λ》 〇几小 n叭〇乍予 P+D巾卜予 h\$木吊 βAφ P+D巾卜予
〇HVλ9λH}λCn 〇λC巾 P叭底β P叭ζ盆 φC风早吊 P叭叭n小 叭n木 i 小R λn&d2 叭 「卜》 四Dφ λd〇予.
〇λ》 s Dφ予 n叭四m巾JC 〇十}}卜十n小jβ 四η儿甲吊 (四古甲 13 1 λnn 5-15), 儿i 予9 φ》 四β | ηA, H 〈
叭》 λ》 黑H} λ小φ四. P叭\$叭}小》 巾小, nH}四 P念C 四禹叭风, nH}四 叭小j小

叨》 Nhc n早n 小\nm, }AR | 予λ9 叨d;P予 nλ卜》 NAd 叨qc Pc吗四. λ9四 PsC小 中A n禺9七 四s叨
λ9 λ》 &V 9β | 巾》 d四β&A下予 巾甲吊 λHη, λ9 λ》 黑H卜 卜小四 λHη λ》 & 「卜 λ9 λ》 黑H卜 卜小四
λHη λ》 & 「卜, λHηA》 2: 11-22》 }ηX禺小. C吒 2 28-29;

9.6-8; Nd予} 3: 26-29; 6 16, βV P叨吼L咒小 四》 Nη "Pλ叨Hλη九c λnGλA" ηd小 βm <予.

λP巾n Gr巾 "λβ卜禺弋小 P 「卜予 儿木吊 Nη吊, 十n 《λ黑cId卜, λ9四 λz 四四m予 λdη; , s四 my》 β巾四小; λ | 巾四



λ》 s 叨》 J (nλβ 卜s Pnη吊 ", λ》 s λc岁" β 卜 卜. Dβ四, 十d甲心》 nη "λ》 s λc岁, λ》 s λc岁, rh》 n 10:21 巾甲吊》 卜小dGnληHd 卜" (rh》 n 12 32).

λ9 nλC书 n d予, D》、 小d 卜小驷η九d巾n吊 λ》 & 巾nη (四古甲n 28 19 λnn 20) - (C四 1 16-6) - nλ.&. 四C吊n 16: 15) - λnn 2 岁 λnn Cn予 sζn (h甲b予) (h甲 .10-11)

nλ&巾 中A n馬》 H叨》 λ》 黒 ληCY驷 PληCY驷 HC λ》 黒 ληCY驷 PληCY驷 中A n馬》 λ》 黒 ληCY驷 中A n馬》 nλ甲虫小中A n馬》 nnn小中A n馬》 nλ甲虫小中A n馬》 nφsn9中A n馬》 n小吊 | 小 nλd nma黒叨叨 P巾》 n予 中A n馬》 ηA | | n十φC PλC, 中A n馬q吊予λH予 卜小 dλβ 卜s四 | | dλVη P十η十巾 hCn七q吊 nλ&巾 P中A n馬》 λ叨 小nm P十η十巾 hCn七q吊 9予小.

λ岁 λ》 黒n9 m9小吊》 λ》 黒n9 P四》 Hn予 nHV n\$十岁 λ叨nη | 予)d小 驷h》 }予. [q四 Psc P中A n馬 卜 V下 巾》 n予 四n黒 λ》 & 吊甲 卜叨吊Rn予 2H nηCn早n P叨s叨》 λ9 卜d十岁 叨吼,hCn早n 叨ηnA nλ&n P中A n馬》 H叨》 小nm η小 λ&n P中A n馬》 H叨》 JC n十}H λ | 卅G吊》 λ9 λs n早吊》 λ》 φmdd》 .A四予 λ9 hm十早吊 nλ》 馬》 s 叨》 n黒吊 λ 卜》 驷 P十咒小 λ叨dηn早吊》 β巾m小 λ》 & 卜驷 λ》 馬》 s n m驷 P十d叨& nV十早吊》 d四nDnς βζ馬9A. (P十D巾 | s叨叨叨P叨, 叨》 d十d}R λ白》 is予) i 小Dφ β吊dA)

b. "V下9 | 几予 P叨叨叨dη巾n予 rh》 n rh》 n 叨m四书 rh》 n, P

小中 17:16) λP巾n, Pn予 巾甲吊 nHV 2H 驷四, Pλ叨ηHλη九C 叨》 叨IV予 P叨巾D叨 9予小, λC巾驷 λ》 s 巾小β | ηA λC巾驷黒叨叨 "λ9》 十 Pλ叨 m n虫甲吊 Drd吊 卜! Pλ小φ予 书A\$ P | | 小》 | nC

λsCnYA; D黒 小nm P叨n予》 9 D黒 小nm P叨n予》 9 D黒 λ9》 十十m) φ书. (小中n 11 52) 黒叨叨, λ9》 十叨ηH吊 9E吊9 &η小》 : Drd吊 卜! λ9》 十叨》 λ9》 十叨ηH吊 9E吊9 &η小》 : Drd吊 卜! λ9》 十 nGη吊 卜 小nm nd四βn予 λ予叨m予; D黒 小nm d叨叨n予驷λ予叨m予 "(四古甲n 23 13).

በኋላ ላይ ግን ኢየሱስ አቅጣጫው ከተመለሰለት ከስድስት ቀናት በፊት ሁለት ወሳኝ መግለጫዎችን ሠራ.

(1) ከሐዋርያው ጴጥሮስ ጋር "የሕያው ልጅ ክርስቶስ" ከተናገረው በኋላ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል.

ቤተክርስቲያኔን ትሠራለች; እና ... የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻ እሰጣችኋለሁ "(ማቴዎስ 16: 16-19).

(2) ስለዚህ ሐዋርያቱ "መንግሥቱ ከሓዲዎች ሁሉ እስኪያዩ ድረስ ከሚቆሙበት ጊዜ ድረስ, ከትንሣኤው በኋላ, ከትንሣኤው በኋላ, ከትንሣኤው በኋላ, ከትንሣኤው በኋላ, ከትንሣኤው በኋላ, እና ከእርምጃው በኋላ ከአስር ቀናት በኋላ ተከሷል

1 1-9 እና ምዕራፍ 2), በኋላ ላይ ብዙ ጊዜ እንዲስተዋውቅ ለማድረግ.

ማሳሰቢያ: - (1) ብዙ ጊዜ "የእግዚአብሔር መንግሥት" ተብሎ የተጠራው "መንግሥተ ሰማያት" ተብሎም ተጠርቷል. የእግዚአብሔር ቀኝ [እንደ ተባዕት] (ማርቆስ 16 19; ሥራ

2 33; ወደ ሮሜ 8 34; ቆላስይስ 3 1; ዕብ 10 12; 1ኛ ጴጥሮስ 3 22 እና ራእይ 3 21

(3) ከዚህም በላይ በተከታታይ ቁጥሮች ውስጥ የሚከናወኑ "ቤተክርስቲያን" እና "መንግሥት" እና "ቤተክርስቲያን" እና "መንግሥት" የሚከናወኑ ናቸው (ማቴዎስ)

6:18 እና 19) የአንዱ የአንዱ አባላት የመሬት እና ሌሎች ዜጎች ስለሆኑ እና በዚህ መንገድ የመሬት ዜጎች ስለሆኑ ተመሳሳይ ናቸው. ስለሆነም በቆላስይስ 1:13 ሐዋርያው ጳውሎስ በቆላስይ ልጅ መንግሥት ውስጥ

"አካል" (1: 1, 24) እዚህ ላይ "ለቅዱሳን" (1: 4, 24) እዚህ እንደ "ቅዱሳን" በመባል ላይ እንደ "ወንድምህ እና በመንግሥቱ እና በትዕግሥት ይለያል በኢየሱስ "(ቁ 9).

d. መጀመሪያ በተጠቀሰው መተላለፍ ውስጥ "ሕገ-ንግድ" ተወካዮች ነበሩ

በአምላክና በእስራኤል መካከል ያለው አሮጌው በእግዚአብሔር ዘንድ በእግዚአብሔር ቃል ኪዳኖች ላይ የቃል ኪዳን ህዝቦችን እየገሰገሰ ነው; እናም በጠላቶቻቸው ላይ የሚገዛው እጅግ በጣም ጥሩ ንጉሥ ነበር. በሌላ በኩል ደግሞ, "የእግዚአብሔር መንግሥት" ወይም በሌሎች የአዲስ ኪዳን ጽሑፎች ውስጥ "የእግዚአብሔር

መንግሥት" የተጠቀሰውን አዲስ ቃል ኪዳን ይወክላል። እናቱ እስከዚህ ጊዜ ድረስ ታላቅ ይሆናል፣ የልዑሉም ልጅ፣ የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይባላል፤ እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ያባቃል። መንግሥቱም ከእንግዲህ ወዲህ

አይኖርም "(ሉቃስ 1 32-33) (ሉቃስ 1 32-33). (አውዳድር

የብሉይ ኪዳን ትንቢት የኢሳያስ 9: 6-7).

e. Phcn早n 叨H予 叨> nIVJ 出d "λβnAm駟 | Nc (Hn. 1 吊c 10 18),

叨>&η<λnGλA 叨> (c叨 2 17-29; 4 1-12). λ9駟 λ駟dh "nλnGλA 几予9 ηβ卜禺 几予 Jc"

P+W <予> λ&叨> 中A n禺> 卜小 }m中AdA (bn. 8 8-12). Nλβ λβ 卜禺弋小 λ9 NλVHη 叨ηnA }d小 PλnGλd弋小 h\$A "λ駟A>> 2-22>" N叨d小 nc P+mG ̀ [> (λ駟A> 2: 11-22>). rh>n

N叨叨} λ9 nH} 出d λP叨n "Nλ竺 P+}卜" 十η木 P+叨叨n P叨>叨IV叨> 十&mc P叨叨\ | 小 (四古甲n 3 1-2, 4 1).

f. φ駟 ̀ A λ>黑+mq叨小, λP叨n λφm风小 n叨Ndm nnsn予 φ9予 Nd予 dh甲叨叨.

"Pλ叨Hλη九c 叨>叨IV予 N勺βA λnn}Rsζnn叨吊叨叨予 2H n叨吊叨 叨甲吊 叨ηnA λ小, (四c吊n 16 28, n | 叨 sζn nφsn9 λ9 ncb叨 nφdn (Ph甲叨予 IVG 1 1-9 λ9 駟bG\$ 2) 十叨叨十 (Ph甲叨予 IVG 1: 1-9 λ9 駟bG\$ 2 > 十叨An予). βV λP叨n n叨mq叨小 四n小D虫} nDm nnsn予 DG予 出d

| Nc, λ9駟 dh甲叨小 名mca "P叨>叨IV+ 叨四β> Pλ叨Hλη九c A竺 hca早n> λ叨myd 卜η木

| 叨c小A. (四古甲n 16: 19), NH}> 2H λP叨n "NHV 0小木小 dβ 名mca, 名mca nd λ叨 λ小 | 予 叨9N < 几+hcnc七}z> λWGd 卜" (λ吊λβ. 16-18).

g. NH}> 2H λP叨n λ>禺>黑吊 "Pλ叨Hλη九c 叨>叨IV予 [nIV中R | 予 Jc]" P叨A 予c下駟}d小, "D黑

叨>叨IV叨 P叨叨m小, λ9 "叨>叨IV+ 叨四予, Pλ叨叨> 中A Dβ駟 ζ禺叨, λ叨 n | Nζ小 出d, nλz P叨四笏小 λc叨 nλzJc P叨四笏小 NHV 2H 十m叨φ.

d四小Dn | m0节 9笨小-

(1) hcn早n h甲c)予

(2) n勺βA β叨m小;

(3) 叨>&n φ&n i 叨m 勺βA> βφnd小

hcn早n bc0予 n黑z巾0笨小\η卜 φ9予 小nm 小nm "十m叨φ". ndHV, >mA 叨治

(3) 十mn杰A b中甲吊 (1) λ9 (2) Pλ | 巾 \$9托 | 0G笨小

咒. 0HV 叨Wζ予 0名IV 3 φ> λ>黑十叨H00小,P Penteco >m吊nn φ> 0λnc φ9予 }VA 0叨m 2H

nhcn早n 叨巾z十驷 0出d λ9 h甲c)予 卜小驷 0λ>s 0小 dβ | 0 (, P叨n十小予> λn0G叽 hn十早吊 十nm十甲A-

(1) "... ድንገት ከሰማይ ከሰማይ ከሰማይ ነፋሳት ነፋሳትን" ሲሞላ " ሐዋርያት የተቀመጡበት ቤት.

(2) እንደ እሳትም የሚባለውን ቋንቋዎች ታይተዋል; እና ... ተቀመጠ እያንዳንዳቸው. "

(3) በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው: በሌሎች ልሳኖችም ይናገሩ ጀመር መንፈሱ ቃል እንደሰጣቸው ሌሎች ቋንቋዎች "

i. "መንግሥተ ሰማያት ቁልፎች" የተሰጠው ሐዋርያው ጴጥሮስ

የዚያ የመነሻ ቀን የመነሻ ቀን የመነሻ ቀን አድራሻ, የመጀመሪያዎቹ ስራተኞቻቸው ለተራዘመ ጊዜ በሚሆንበት ከተማ. በዚያን ቀን "ሦስት ሺህ ያህል ነፍሳት" ምላሽ ሰጡ. ከዚያን ቀን ጀምሮ "ጌታ የሚድኑትን በየቀኑ በቤተክርስቲያን ውስጥ አክሎ" (የሐዋርያት ሥራ 2 27, አዲስ ኪንግ ጄምስ ቨርቸን). ስለዚህ, በ Penteco ንጠቆስጤ ቀን

"ቤተክርስቲያን" ተቋቋመ; "መንግሥተ ሰማያት" መጡ. የፒተር Pentation ንጠቆስጤ በዓል

ሐዋ. 2 22-40 አሁን ካለው ጥናት ጋር የሚዛመዱ ተጨማሪ ነጥቦችን ነገራቸው.

j. ሐዋርያው ጴጥሮስ, ክርስቶስ "ተነስ" (ከሙታን ") ወደ እግዚአብሔር እጅ ወደ ሰማይ እንደነበረ ተናግሯል.

ለተአምራዊ መግለጫዎች ያዩትን ያዩትን ቀንን እንዲያዩና ሰምቶ እንዲሰማ አስቀድሞ መንፈስ ቅዱስን ከሚያየው መንፈስ ቅዱስ አግኝቶ ያውቃል. እናም ጠላቶቹ የእግሮቹን መረገጫ እስኪደረጉ ድረስ "በእግዚአብሔር ቀኝ


ይቀመጣል - ኢየሱስ" ጌታም ክርስቶስም "(ሥራ 2 22-36).

በ 1 ኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 24-28 ውስጥ, በዚያን ጊዜ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደሚከተለው እስኪያመጣ ድረስ የተዘበራረቀ ሲሆን ይህም ጠላቶቹ በምድርና በምድር ምድራዊ ስፍራ እስከመጨረሻው የሚቀርበው በዚህ ክፍል ውስጥ ነው. በ 2 ኛ ጴጥሮስ 1 11 በኩል ዜጎች መንግሥቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ ሲያድናቸው. የኋለኛው

ጠላት; ሐዋ. 14 21-22; 2 ኛ ጢሞቴዎስ 4 18-22 የማይበሰብሱ እና የማይሞቱ ሰዎች (1 ቆሮ. 15 18) - "ሁሉም ነገር ሥልጣን የተሰጠው," ሁሉም ስልጣን የተሰጠው, "ሁሉም ነገር በተደረገባቸው ጊዜ ሁሉ," ሁሉም ነገሮች ይገዙ ዘንድ "(1 ጴጥሮስ 3:22).

四> | Nc 90n 黑 | Nebuchadnezzar c ND>驛四 A 纒, ND>驛四 D>s A 纒 ηβ 「> ND>驛四四吊 | 予
ηβ 「> ND>驛四 ηβ 「> 黑 叩 叩 D 黑 Nn 木 9 小 y> 叩 H 予 P 十 D 叩 黑 | Nc (2 H9 叩 甲 bA 36 H9 10-21).

| N (> N 十 叩 dn 十 β V>> 驛 叩 小 λ>& V η d A - "N λ 叩 小 nm λ β s | 小 驛 叩 λ 叩 H 叩> λ β s | 小 驛
n 馬 弋 予 卜 <> 9 β 卜 馬> N N N H 小 d β λ>s 叩 小 λ β q 驛 四 (Ac. 22 30).



እሱ በሚገልጽበት ጊዜ፣ ከኢየሱስ አባቶች ሰሃርኤል ልጅ የነበረው ወንድ ልጅ ሰላትኤል ነበረው። (ማቴዎስ 1 12-16); እሱ ግን "በዳዊት ዙፋን እና ይሁዳን በገደደበት ጊዜ የመዋለጃነት ምንም ዓይነት ትውልድ

አልነበረውም።" ምንም እንኳን አሁን በይሁዳ እንደገዛው፣ በሰማይ ግን በይሁዳና በኢየሩሳሌም በሰማያዊ ዙፋን መሠረት ወደ ኢየሱስ ዙፋን እንደሚመለስ ከሁኔታው መረዳት ይቻላል።

m. በተጨማሪም፣ ክርስቶስ "እንደ መልክ zed ዴቅ ትእዛዝ ከዘመደው በኋላ" ስለሆነ፣ መልክ zed ዴክ "የሰሪል የእግዚአብሔር ቄስ]" (ገጽ 7: 1) በኋላ ላይ ንጉሱ እና ካህን ነበር። (ዕብ 7: 1). በዘካርያስ 6: 12-13 ውስጥ

የክርስቶስን ትንቢት እንደሚናገር አመኑ፣ እርሱም "በዙፋኑ ላይ ካህን ይሆናል" ተብሎ ታምኗል። ሆኖም፣ "በምድር ላይ ቢሆን ኖሮ" (ዕብ. 8 4) ከዚህ በፊት ካህን አይሆንም (ዕብ. 5 7-10) ከዚህ በፊት ካህን ሆኖ አልተካሄደም (ዕብ. 7: 17-20). ወደ ሰማይም እስኪያረዙትና ወደ ሰማይ ከሚመጣው በቀር የጌታ አይደለምና፣ ይህም ገና ሲመጣ በጌታ ፊት አይደለም። ነገር ግን በዓለም እስኪመጣ ድረስ ከራሱ በቀር ከራሱ ጋር ለዘላለም ክብርን የሚቀበል ነው።

n. በነቢዩ ዳንኤል ጀምሮ የተነገረለት ይህ ጉዳይ፣ የእርሱ ዕርምጃ ነው።

መንግሥቱን እንደሚከተለው ሲቀበል፣ በሌሊት - ራእዩ ሁሉ አጠገብ አቆማቸው። እናም እሱ የሰው ልጅ፣ መንግሥተ ሰማያት፣ መንግሥቱም የማይጠፋበት ግዛት ነው። (ዳንኤል 7: 13-14)

o. ቀደም ሲል ከላይ ከተዘረዘሩት የበለጠ ዝርዝርን የሚሸፍነው ኢየሱስ ባለፈው ሳምንት ስቅሶው ከመጀመሩ በፊት ባለፈው ሳምንት ስቅሶው እንደቀረበ በተናገረው ምሳሌ ላይ የተመሠረተ ነው። "ወደ ኢየሩሳሌም ቅርብ ስለሆነ፣ መንግሥተ ሰማያት ወዲያውኑ ስለሚመጡ፣ ከአለም አቀፍ ደረጃም ስለተነገረለት፣ እንደገና ከ 600 ዓመት በላይ በሆነው ምክንያት፣ እንደገና ከ 600 ዓመታት በኋላ እንደገና በኢየሩሳሌም ዳዊትን እንደሚይዝ (ሐዋ .1 6).

ስለዚህ "ስለሆነም አንድ ሉዊማን ለራሱ የሚቀበል አንድ ሰው ወደ ሩቅ አገር ሄደ
መንግሥት, እና መመለስ (" መመለሻ ውስጥ ተካቷል)

የዳንኤል ራእይ); በመመለሱም ላይ በባሪያዎቹና በጠላቶቹም ላይ ምርመራ አደረገ; ከጠላቶቹም (13-30).

ክርስቶስ ራሱ መከላከያው, ሩቅ አገሩ ሰማይ ሲሆን መመለሻም የእርሱ ሁለተኛ መምጣቱ በከፊል "ከረጅም ጊዜ በኋላ" (ሉቃስ
20 9, ማቴዎስ 25 19); ደግሞም በተመለሰው ላይ መመለሻ የመጨረሻ እና ሁለንተናዊ ፍርድ ይሆናል

በዓለም መጨረሻ ዲድቃንና ክፉዎች ለዘላለም ቢያዘችሁ ዋጋ አላቸው።

ሐዋርያው ጳውሎስ "ተመለከትኩ፣ መንግሥቱ" (2ኛ ጢሞቴዎስ 4: 1) - ማለትም በሰማያዊ ክብር እና በእርሱም ሆነ በመንግሥቱ ፊት ለፊት ያለው እና መገለጥ ነው። በዚህ መንገድ እንዲህ ይላል: - "የሰው ልጅ ከእርሱ ጋር ወደ ዘላለም ሕይወት በሚመጣበት ጊዜ ዲድቃን ሁሉ በሰማያዊው ዙፋን ላይ ይቀመጣል, (25-32, 46) -" በሰማያዊው ሐይቅ ውስጥ, "በክፉው ሐይቅ ውስጥ" ዘላለማዊ ቅጣት " እሳት።

ሌሎች ጥቅሶች ቀደም ሲል እንደተናገሩት ሰዎች "ሥልጣን, ትንሳኤው [በመንግስት እና በምድር ላይ] በተሰጠበት ጊዜ በግልጽ እንደሚገኝ ቀደም ሲል ያስተምራሉ (ማቴዎስ)

28:19) እናም ቀደም ሲል ከተከናወነ በኋላ ከእርግ ent ንጠቆስጤ በኋላ ተገለጸ። ከዚያ በኋላ እስከዚያው ድረስ መንግሥቱ (እንደ ሥራ 14:23; 2 ጢሞቴዎስ 4: 1, 18; እና 2ኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11, እና 2ኛ ጴጥሮስ 1 11, 17ኛ በሰማይ ግን ሰንበት ይኖራል

ለአምላክ ሕዝብ ያርፉ "ዕብ 4: 8) - በሰባተኛው ቀን ሰንበት ወቅት

እስራኤል በሥጋ መሠረት, በአዲስም ኪዳኔያዊው ቃል ኪዳን ውስጥ አልተያዘም

ለመንፈሳዊ እስራኤል (አይሁዶችና አይሁዶችና አሕዛብ እንደ ሥጋቸው ሁሉ ያካፍሉ።

የመጨረሻ ምልክታዎች

1. ክርስቶስ እና ሰንበት እስከሞቱበት ጊዜ ድረስ (ወንጌሎች)።

በሙሴ አዘጋጆች የቃል ኪዳኔ ሕግ መሠረት, የተከናወነ ሲሆን የተከናወነ የመልካው ቃልንም ቢያሳዩ በምድር ላይ, የሰንበት ቀን, የሰማያዊው ቃል ሰንበት ጠይቀዋል, እናም የሰንበት ጌታ, "የሰንበት ጌታ" ተብሎ ተጠርቷል።

በቀድሞው ቃል ኪዳን የመርከቧ ዘጠኝ ሌሎች ዘጠኝ ትእዛዛት በሁለቱ ጊዜያት ውስጥ እንደሞተ በኋላ የአሮጌው ቃል ኪዳናዊው ሕግ ሰንበትን የማያካሂድ ደሙ የሰንበትን ትእዛዝ ደሙ, የአዲሱ ቃል ኪዳን ደም ነበር. ከትንሳኤው በኋላ, በሰምንቱ የመጀመሪያ ቀን, ያ ቀን መቀመጥ ይጀምራል. — —

2. Pηῖ>巾 Pῖῖῖῖ) φ> n予>ηλ小 出d (NGbβ 小nm D>、木吊).

巾予>ηλ 氣木s, 巾H}> 2H 巾儿木节 早四n 巾十φc D黑 λ四卜n, h甲c)小 名mcn, h甲c)小 名mcn, h甲c)小 名mcn, h甲)予 dh甲)小 dh甲c)巾 dh甲c)巾 dh甲c)巾 d四c)ῖ 氣9 dh甲c)巾 氣9 dh甲c)巾 卜小 λP巾φmR> P十φῖ小> 叨λh ῖ ῖῖm | 巾c

P Penteco >m吊nn bd予 巾ῖῖῖῖ書 rh>n 小nm9 巾H}> 2H λP巾 "巾氣ῖ" P叨λ | 巾c - n 《ῖ η 巾4λ 巾出d ῖῖῖῖφ9予 ῖῖῖῖφq吊> 氣P十n巾十 | 巾c (H)儿甲小> 23: 15-16) (H)儿甲小> 23: 15-16).
nῖ巾 巾d予 巾 | 巾λ小 儿ῖ 予 hcn早n 巾 | 巾λ小 儿ῖ 予 n 7 巾出d ῖ m叨書 (h甲. 22 2) ῖ ῖῖῖῖc (四古. 11 23-25).

巾h甲)予 20 6-7 mcῖ 小nm D黑 巾巾予 φ9予 P巾予 ῖ [> 氣nn AAn Pῖῖῖῖ) φ> sλn, 巾ηῖ>巾 Pῖῖῖῖ) φ> "巾ηῖ>巾 Pῖῖῖῖ) φ>" 巾ηῖ>巾 Pῖῖῖῖ) φ> "P、小> 氣G予 d叨巾η巾η λn吊md9λ.

巾 1吊c>早n 16: 1-4 小nm, 巾λP (巾儿ῖῖῖῖd叨q (予 d吊叨ῖ吊吊 儿十hcn七)9巾 "巾ηῖ>巾 Pῖῖῖῖ) φ>, 巾Pηῖ>巾 巾8J小 叨wλ予," 巾m6小 巾8J小 小nm, "巾m6小 巾8J小 小nm," 巾m6小 巾8J小 小nm, 氣巾ῖῖῖῖλ予 D黑 氣c巾 巾8J小 小nmβ巾λ. "dλP (巾儿ῖῖῖῖc | 予" - λ>ῖῖῖῖ 四巾λ小予小 巾H}> φ> 巾hcn七)9c ῖῖῖῖλn 巾叨巾巾巾巾予 2H 四巾λ小予小 n叨sλ巾 巾d予 四φλ儿小 n叨sλ巾 巾d予 | 小 (巾ῖhῖ 予, h甲c)七 叨λ氣h早吊, 氣9 Cῖ 叨早黑 氣9 C>叨λr>, Pc木>, 巾d予, 巾d予) 氣9 d四小> 巾十dβῖ)

(b) ከርባውያን፣ በግብፅ እና በትንሽ በትንሹ በግብፅ እና በእስያ ውስጥ፣ እንደ መለኮታዊው የመጀመሪያ ቀን፣ እንደ መለኮታዊው የመጀመሪያ ቀን፣ የሮማውያን ንጉሠ ነገሥት ሴሳር፣ የሮማውያን ቃላት ሴሳር፣ የቀረበውን የግሪክ ቃል ሴሳር ነው።

ይልቁንም በክርስቶስ ክርስቲያኖች. (የመጽሐፍ ቅዱስ አስተርጓሚ መዝገበ-ቃላትን፣ ጥራዝ ኪ.ግ. 52) ይመልከቱ.

ሴብስቴም የአምልኮ ሥርዓታዊ ፍትሐዊ የሆነ የሳባስቶስ የሳባቶስ፣ የአምልኮ፣ የአምልኮ ዓላማ ነው፣ እና የአምልኮ ዓላማ ነው። ስለዚህ በመጨረሻው ትንታኔ እና በተለይም በአጠቃቀም፣ ለክርስቶስ እና ለቆሳር የሚተገበሩ ሁለቱ ቃላት በቅደም ተከተል ነበሩ። እናም በክርስቶስ የሚያምኑ ሰዎች እንደዚህ አድርገው የሚያምኑት፣ በጆሮ ግዛት ውስጥ ላሉት ሰባት አብያተ ክርስቲያናት (በምእራባዊው እስያ አሁን ቱርክ ውስጥ በምዕራባዊው እስያ ውስጥ ባለው ታላቅነት ውስጥ የተደረገውን የ "ቴት" ትጥት በመሆናቸው ምክንያት በዮሐንስ እስያ ውስጥ ሊሰቃዩ ጀመሩ።

ከሁለተኛው የክርስቲያን ክፍለ ዘመን ከሙታን ትንሣኤ የሚቀጥሉት የጥንት አባላት "የጌታ ቀን" ከሚለው የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን፣ 1 ተሰሎንቆ 5: 2; ከሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን፣ 2 ኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቆሮ. 2 ኛ ጴጥሮስ 5: 2 በዘመናችን የተወሰኑት እንደተናገሩት የሰው ልጆች።

ጤሽ: - "የእያንዳንዱን የጌታን ቀን አንድ ላይ ተሰባሰቡ እንጀራም ይበሉ እና አመስግኑ" (14 1) - የመጀመሪያ ወይም የመጀመሪያ ሁለተኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ

ማሳሰቢያ-የአስተርጓሚው መዝገበ-ቃላት፣ ጥራዝ. Kq, p. 152 ይህ ለእኛ፣ የማወቅ ጉዳት ያለው "በጌታ ዘመን ለአምልኮ ስብሰባ የሚደረግ ስብሰባ ነው - የእርሱ ልዩ ቀን." ያ ትርጓሜ በሚቀጥሉት ጉዳዮች የተረጋገጠ ነው-

በራእይ 1:9 ውስጥ "የጌታ ቀን" የሚለው አገላለጽ ምንም እንኳን ከወውደ-ጽሑፍ ጀምሮ ከወውደ-ጽሑፍ "የጌታ እሁድ" ወይም "የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን" ተብሎ የተተነቀቀ ነው። ከዚህ በላይ ባለው ጥቅስ ላይ ከዶክተሩ ውስጥ ያለው ጉዳይ ነው። "እሁድ ቀን ወይም የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን፣ ይህ አጠቃቀም ከግሪክ ቋንቋው የመጀመሪያ ቀን ነው። (ኤቨሪኔ ፈርግሰን፣ የጥንት ክርስቲያኖች ይናገራሉ፣ p.71)

አቴሺየስ "... ሕይወታችን በእሱ በኩል በተነሳበት በጌታ ዘመን ነው እንጂ የሰንበትን ቀን አይጠብቁም ... 110.d.

በርናባስም ኢየሱስ ከስምንተኛው ቀን በደስታ እንጠብቃለን; እርሱም ኢየሱስ ከሙታን ተነሥቶ ወደ ሰማይ ባረገ ጊዜ. (15: 8) - ወደ 130 ኤ.ዲ.

四n巾几: - Ph甲c予 IVG 1: 3 n 10 φ9予 n 〔 | n予>ηλ 氛9 n氛>SG φ9予 λR | n 〔

Ph予λ, nH躬四 P氛巾 bc驷岔 n躬四>巾十叨ηηβ φ> | nC - nC9n巾 小nm 氛>黑十叨dn十小 "n躬四>十岁小" ("n躬四>十岁" (6 "叨S叨I}").

3. hcn七)q吊 氛9 n Penteco >m吊nn n4λ n出d (n 黑η禺几甲吊).

hcn七)q吊 P躬四>巾> P叨S叨I} φ> 氛>黑 叨黑n岁 η巾n苳小 λscn小β叨dn巾小λ λR λ躬四n, Pλβ 卜s hcn七)q吊 η 卜小> 2H 氛>黑 λβ 卜黑吊 氛9 氛>黑 λβ 卜s βqG小

nVλ 小nm nVλ 小nm nVλ nhcn予9 叨wζ小 弋 IVc4早吊 Jc λλm驷. n十吼四驷 h甲c)小 A小木n;

n氛>黑HV4β | 予 ληc予 dd苳小 巾甲吊 Dβ躬四 nVλ 叨ηηλ ηd小 卜小Jc十}不 | 予}d小

(a) n叨n λ叨 叨wζ予 n叨n λ叨 小nm P叨q 〔予 λβ 卜黑吊 Dβ躬四 λβ 卜禺小〕> dhcn早n,

(b) d λ叨λ 〔 卜 λβ 卜s〕λ 〔 卜 巾甲吊 (躬>驷 氛>禽> G巾> dhcn早n) d λ叨 nβ 〔 卜躬四, 氛巾) n岁λ d hcn早n>驷) n岁λ

(c) "黑η四" 十η木 P+mG小 氛巾驷 氛>& 卜) n岁λ (1岁 吊c>早n 9 19-23).

叨四η几, n苳mc 6 1-21 小nm n9HG弋 n氛木吊 Jc n十}H A小木n P叨n> λ叨 P叨n> λ叨 十叨dn十

(Ph甲c)予 IVG 18: 8 > 十叨λn予. 21 17-26). nλβ 卜s驷 〔 | nλVHη Vηζ十巾η 十φnβ | 予 氛>&qζ小 λscη 氛>&n nζH小. | nC 叨> Pλβ 卜s λ>岔 nλVHη 叨dDm (nd予} 2: 1-5) PD>, λ> dd叨小巾s

七早> d叨叨黑λ &中黑岁 λλ 〔 | 驷. Hn. 15 1-31). 〔q躬四 Pλβ 卜s hcn七)q吊> nλ忿予苳小 小nm λ忿予苳小> 氛>禺dζ& (IVG 21: 17-26) (吊dnβn.

D>, λ n叨S叨I} dλβ 卜s 十巾ηh | nC, 氛9 nH躬四 dλλHη (d吒 驷bG\$ 1 φ> 16). | nC 叨>

nλP 〔η几驷 P叨巾nHn予 n叨φ黑n | 小: n叨φ黑n驷 P叨巾nHn予: nH甲c予 黑叨叨 n十四β早吊 驷 the Gn吊 黑叨叨. P出d岁小 DnI 驷η几 氛nm 《qn P叨n兜小 氛nm 《qn | 小; nì ηc)9 nληz)甲予苳小9 n氛巾 Pn叨ì } 驷mGη | 小; | nC 叨> "P十9nζn予> m巾η9 叨>&n φ&n> 叨虫虫驷" λ予d躬四 〔q躬四 D黑 "驷hc

几予" (兜>η '兜>η' (兜>η) n四四m予 十ηh早予 | nC 氛躬四 P叨S叨I} hcn七) > 巾四b予 〔q 氛>&卯予 λ黑ζn小 n2H n出d P+ddm) 9 h甲c)小 A小木n P 〔 | 小 P <弋ì ì > ì 〔 > Pnì ì 驷 nd | n 〔 P氛nζ-Dnq吊 ληA吊 > }H. (Ph甲c)予 IVG 6: 8 - 8: 1; 22: 3-21).

A\小本n Pλβ 卜s 驪mGη 〇十〇兕〇予 n十四 小\nm d叨\$叨|} 2H h甲c} nx黒 〇出d 〇叨\$叨|} D黒H} βx禺λ 氛9驪
卜小驪四 λλHη Phcn早n> D>、 λ P叨n四予 氛9 P叨小HH 氛9 nd 「 | 驪 hcn七j> β卜卜 氛9驪 λλHη β卜卜



η 卜小> 2H 〇 Pissidia 小nm 〇叭q (巾甲吊 小nm 〇叭q (\$G竿吊 (nh甲c)予IVG 13 13-14), 〇吊c>早n (14 1-5-14), 〇dφd〇四 小nm 〇 cnpd9 〇 cnpd (h甲. 18 18-19 20). 〇λ>禺>s 卜z小甲吊, hcn七)q吊

β> 气>&黑c下 气nn叭吊小sζn 〇四mGη 气几予 小nm 叨巾η巾η Pφmv小 | 〇 (, | 〇c叨> 〇bd予+bd予 PλNdn) λλλ叨木早吊 小nm 叨巾η巾η P叭φmv小 〇 [> β〇四 Pbd予+bd予IVG 16: 9; Pbd予+bd予 叨禺〇〇四 〇叭q〇予 2H 儿木吊 λ>禺>s P叨φ〇; 〇小 (h甲. 19 9-10).

ndHv, 〇十mφ巾小 叨Wζ小c IVc4早吊 叨Wζ予 λ>s 巾小 〇叭n 小nm 气>黑 | 〇ζ小, Pη〇四>十岁小 φ> "气>黑 气ζ予 φ>" 四d予四 巾>〇予 气>黑 ", 小 φ>" 叨卜> d叨φmλ P十〇黑黑 n [|, 叨> 气c巾 d四巾c 叨〇nc

λλ | 〇ζ〇予四 〇儿木吊 dβ P十叨Wζ十 | 小 - n气nGλ小Jc P十n〇ζ小十叨ηηβ | 〇c 儿q〇四 四>四 气>禽> 〇 qc甲予 P四β〇〇小 Pλ 〇 sc2早吊 λ卜>四 儿 [> P叭〇卜予 〇 [> β〇四 叨Wζ小c IVc4早吊 〇 q (〇予

P叭吊小予 λ四G心 | 小

〇Ld 〇mλ Pλβ 卜s hcn七)q吊 "P巾>〇予> φ>" 〇四四, "P巾>〇予φ>" P叭 [>〇予 叨>〇s | 小甲9小 | mη; - " | 9 | 予 dGrv | 9)Dm> hcn早n | 小

nd [| 四 hcn七)q吊 〇Pφ 卜 Dβ四 〇儿十巾η 小nm〇四 儿 [> dλ四λn 气9 d四 | 9〇c 〇Pφ 卜 dλ四λn 气9 d四 | 9〇c 〇Pφ 卜, 气9 〇Pφ 卜 d十HζH (〇予 φ> 气>禽> dλ四λn φ9予η予 | 小

P、小 φ>

Pηβ四>巾 P叨\$叨] φ>

H. i r Nr吊

PHV Dφ予 "P、小 φ> Dβ四 Pηβ四>巾 P叨\$叨] φ>" P叨d小 心ηm "PHV λm叨 小ββ予 P+黑Z叨予 心ηm | 小 N巾>予 φ> P叨巾 λ叨n+}H叨予 λR Pλ四λn φ> 叨>N\$ dβ i 虫Zm, 气9 Nλ&巾 中λ n禺> 小nm P四>qc n [| "Nλ&巾 中λ n禺> 小nm P四>qc叨予 2H" Nhc叨> 中λ n禺> 小nm dhc叨>9 七

λ四λn P+叨黑 | 小λR Pλ四λn φ> λd? " βV Phc叨> 巾>予 λβ黑d四. dhc叨>q吊 λR Pλ四λn φ> P叨 [> 气>黑λR Pλ四λn φ> [q 气>黑+ndm Nλ&巾 中λ n禺> 小nm P叨}n+四Z小 Nλ&巾 中λ n禺> 小nm 四>四 叨\h\$ Pc四 四>四 4β | 予 λR φ> dhc叨>q吊 nλ四λn Jc +}不 | 予 }d 笨小 λR φ>

hc叨>9 七 巾>予 i Nλ 气>黑叨吊 λ P叨}n+四Z小 mφn Pc四 P、小 φ> Dβ四 Pηβ四>巾 P叨\$叨] φ>, N巾>予 φ> Dβ四 Nhc叨>9 七 巾>予 N\$cs 几予 λβ黑叨四 P、小 φ> φ> +dβ早 P叨小Dφ λR φ>

P巾>予 φ> P叨+η λβ黑d四. λ&巾 中λ n禺> N气小φ予 中λ n禺> 四予h λβ黑d四 λc、小 中λ n禺>

4d四小> }nd叨d小 气9 hc叨早n n叨>N& Dn黑小λ. nH四 λ&n 中λ n禺> Nλ禺&n +n 《甲吊, λ&n 4d四甲吊, λ禺&n 叨n&c早吊 气9 dλ四λn λ&n φ> 巾m杰λ. P、小 φ> Dβ四 Pηβ四>巾 P叨\$叨] φ>

N叨巾 λ叨 小nm 四>岁小>四 N小 Dβ四 N四>岁小四 N小 气>黑四βDns Nλ气四cλ 笨小 叨n小+λ λd叨予. [白> sit 予]

P、小 φ> Dβ四 Pηβ四>巾 P叨\$叨] φ> P气Z\$予 φ> λβ黑d四 ' 巾>予 d气nGλλ λ忿吊 P气Z\$予 φ> | 小

P、小 φ>叨> Pλβ s 巾>予 bZ\$予> Pφ | 黑d予 φ> Pc四 Nsc小 中λ n禺> N巾>予 φ> d叨小 气9 dλ小6小 气>黑 bZ\$予 φ> +叨d咒+黑cλ. 气巾 n叨η白 Nc | 予 气9 n叨η白 IVG λnη忿吊 P叨禺> φ> | Nc

气叨Hλη九c N叨λη四 N叨η白 小nm N+nd小 2H n+nd 卜予n 笨小 nnN黑叨笨小 m小d甲吊 P+DNDH小> P气nGλλ> λ忿吊 N气nGλλ λ忿吊 λ四η; | 予 P气nGλλ> λ忿吊 N气nGλλ9 N气nGλλ λ忿吊 叨ηnλ 四h予 | Nc 气 | 巾 四\$ | NZ叨笨小 气9 βV P气Z\$予 2H 气>禺d 笨小}ηR 叨 [9 笨小> 气>黑H 卜 bZ\$予

气>禺d 笨小 β | 叨 λ笨小 | Nc 四h>巾四 P气叨Hλη九c 笨c | 予 气>禺d 笨小 β | 叨 λ笨小 | Nc Nλ&巾 中λ n禺> nc P、小 φ> ληd 七 气Z\$予 D黑 巾小 气9 λ小6 叨nm予> P、小 φ> n\$jd 气9 P+黑G\$ 4d四 λd小、PHV 2H NHV 2H NHV 2H 小nm }c 《λ. Pηβ四>巾 P叨\$叨] φ> P叨\$叨]小> φ> nd 叨dDm P叨巾四甲予>

P叨Z叨咒 气9 P+中 小卯 P叨巾四 笨小 卜小四 巾甲吊 n叨小 小n 9 笨小 气9四 P巾甲吊> λn+η叨η d四白黑φ η予 气9 N气小 | 予 dβ 气>&中D叨 P叨}nd叨小 9 笨小.

λ&巾中λ n禺> dh卜 氛小 | 予 | 小; 氛巾 〇卜小 〇四 h\$木吊 小nm λ&n | 小 〇λ&巾中λ n禺> 小nm P+η+巾予> m虫予
λ禺&n | 〇吊 m虫早节> 四n+甲λ Pd> 〇四 PλP巾n 予〇四Vc早吊 〇IVJ 氛小 "λ&n 予〇四Vc予" +η木 +mc+甲λ.

(四c吊n 1:27) hcn早n 〇巾甲吊 dβ d四n&〇四四> 〇四 P巾n> λ巾 λλ黑巾&〇四 〇+GG小 nηn予 小nm 予〇四Vc早节>
nλ〇早吊 D巾 氛9 予dλ托甲吊Jc λ | 9白c 〇巾md 〇甲λ λ下> &〇巾 氛〇四 nH} λ&n | 〇c 小nm λ>s | 〇c 巾m小
氛>黑 IVλm> 氛>禺d 〇小 λn+四G 〇小 氛>骂 氛>黑 氛 | 巾 λβ黑〇四

9E吊. "(四古甲n 7:29) nHV Nd予 n十四&小 Ndβ P+ | Nζ小 Pλη \$mζ小予 (rh>n 13 34) 驷>驷 4β | 予 λ&n IVc4予 λd>. (2岁 吊C>早n 5 17) PSC | NC吊 λ&甲λ. (2 吊C 5 17) λC 小 | NC吊 λ&甲λ c吊 β0岁λ. 气9驷 "λ&n 小禺n 叨n" nm (bn. 11 书mc 2 > λ>ηη.) N十吼四驷 "λ&n 驷" P叭d小 中λ "λ&n 驷" ì Nλ "λ&n 驷" P叭Nλ "λ&n 驷" λ&n | 小.

P. 小 | NC吊

Nλ&巾中λ n禺> 小nm 气>黑、小 λNλ P 「卜予η卜 | NC吊 9笨小 — "P、小> | NC吊" P叭小予η卜 | NC吊 λ小 n气 | HV | NC吊 叨ηηλ m虫早节> m虫早 "P、小> φ>" d四S | φβζ禺9λ. Nλ&n n禺> 小nm "P、小 IVJ" (1 岁 吊C>早n 驷bG\$ 11 书mc 27), "P、小 G予" (1岁 吊C>早n 10:27), "P、小 几予" (1岁 吊C>早n 3: 1), "P、小 几予" (1 m卯古甲n 3: 15) 气>&卜驷 "P、小 几予" | 小 (G气β 1: 10 > λ>ηη) 儿木吊 | NC吊 气>黑、小 ληλ 气>黑 「卜 ì Ndλ笨小β吊dλ | Nc叨> Nη卜中λ n禺> 小nm d. 小 P 「卜 儿木吊 Nαγ小 λn&d2 | NC吊

NNαγ小 儿木吊 λn&d2 | NC吊 小nm 驷9黑d小 "P、小 φ>" n9黑d叨 气 | HV N虫 9笨小 N气d叨m λ&巾 中λ n禺> N、小 NλP巾n hcn早n Nmλ 「 | ; 气d巾 P叭咒λ n禺> λn&G | 小 叨n Pm>予 中λ n禺卜

λn小G虫 | Nc叨> hcn早n Pλ&巾中λ n禺> 叨ηnd岁 | 小 λC、小 中λ n禺> N气>nη早吊 黑四+φ黑黑 λ&巾 中λ n禺> 叨> N、小 NλP巾n hcn早n 黑四 小nm P小+叨 气9 P+φ黑巾 9笨小 P、小 中λ n禺> | 小 P气巾

P叭吼咒 &中S 气9 d巾小 λ忿吊 λ&n Pλ驷λn φ> Nλ&巾中λ n禺> 小nm n+巾P叭 气>叨禺 | Nc | 小; "P、小 φ>" +η木 P四βmG小 λ+d叨黑 | 小 "φ>" N叨h\$ φ&n 小nm N+d)R n吒早吊 小nm mφ驷

dβ 气>黑甲d 气9小d>, | Nc 叨> Pη驷>巾 P叭叨) φ> 气>黑、小 φ> +η木 +mc杰λ 气9驷 Pm>早节

hcn七jq吊 Pλ驷λn φ> +黑cη +D巾黑 N气小 | 巾, n Penteco >m吊nn N4λ 驷四C Nη驷>巾 P叭叨) φ> mφ驷 dβ 小dλ, Nλ&巾 中λ n禺> nc λR Pλ驷λn φ>.

Pḡ𠄎>𠄎 Pḡ𠄎𠄎} ḡ>

"Pḡ𠄎>𠄎 Pḡ𠄎𠄎} ḡ>" Ḣ、小ḡ> "Ḣ𠄎>&n ḡ&n +mḡ杰λ. Ḣ、小 Hḡ> Ḣ𠄎>&n | Ḣcm. " (Gḡβ 1:10)
𠄎H V dβ ḡh>n 'Ḣ𠄎>&n' ḢλR ḡ> " Ḣ𠄎>&n '𠄎>黑 | Ḣc' P、小 ḡ>𠄎 " H6 "P、小 ḡ>" 𠄎>S>WGḡ𠄎

𠄎h>}早吊 λ小、Ḣ𠄎𠄎𠄎}、小 n𠄎|小> + | n杰λ "Ḣḡ𠄎>𠄎 Pḡ𠄎𠄎} ḡ>" + | n杰λ. (𠄎古甲n 28: 1; 𠄎c吊n
16: 2; 小中n 24: 1 𠄎9 ḡh>n 20:19) 𠄎H V}小予 λG𠄎 PD>、λ8hd甲吊 卜小 𠄎>黑𠄎 | 𠄎 <>

Ph甲c予IVG.Pn四>巾P叨叨}φ> "P、小φ>"十η木P+mG小四>四λn黒n十小四.名mcn 気>&V
ηdλ - "n、小吊> nλP巾n hcn早n予>wλ 気>黒n9 n叫小> 気>黒n9 D黒 λβD予+n 《> d四叨予 気>黒n9

P、小吊> PλP巾n hcn早n λ四dh9 λn予 P+nζn |小" ηdλ. (1 名mcn 1: 3 > λ>ηη) βV 四> 四d予 |小?
βV四d予 λP巾n hcn早n予>wλ 気>黒n9 n hcn早n予>wλ D黒 λβD予予>wλ+n 《P+d& n叨 「卜 |小
四d予 |小} |小 P気巾予>wλ P+m9φ书予> sc2予 λm9φ虫λ. D黒φs叫小β叨dη小

የክርስቶስን ስቅለሽነት ከቆመ በኋላ አሁን ግን የተሰቀሉት ጌታ አሁን የሰዎች ቤዛ ነው። ትንሣኤ በመጀመሪያ

በሐዋርያት ስብከት ሥራ ያለው አስፈላጊ በታን ልብ ማለት ትኩረት የሚስብ ነው። እንዲያውም ጴጥሮስ የኢየሱስን

ስቅለት በጭራሽ አይጠቅሰም። ትኩረት እዚህ ላይ ወደ መዝሙር 118: 22-24 ተብሎ ይጠራል። ግንቦች የናቁት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ ሆነ። ይህ በአይኖቻችን ድንቅ ነው። እግዚአብሔር ያደረገው ቀን ይህ ነው። እግዚአብሔር የሠራበት ቀን ይህ ነው። እኛ ደስ አለን እና በውስጡ ደስ አለን። ምን ቀን? በሰው ልጅ ቤዛ እቅድ ውስጥ በጣም

አስፈላጊው ቀን የትንሣኤው ነው። ልዩነት ያለምንም መለኮታዊ ሥልጣን የሚያከብሩ አሉ። በአዲሱ ቃል ኪዳን ውስጥ ለሕዝቡ ልዩ የአምልኮ ቀናት እንደመሆኑ መጠን እግዚአብሔር የሰምንቱን የመጀመሪያ ቀን የጌታችንን የትንሣኤ ቀን ሰጥቷል። ስለሆነም በሰምንቱ ውስጥ የጌታን የመጀመሪያ ቀን ለመጥራት ብዙ ምክንያቶች አሉን።

ምን ያስተምራሉ?

አድ vesits ዎች በመጀመሪያ በሰምንቱ የመጀመሪያ ቀን ላይ ተገናኙ። ጆሴፍ ባትስ የአንዳንድ ዘመድ የሆኑ አንዳንድ ዘመዶቻቸውን የጎበኙት የሰባተኛውን ቀን ባጥቷት ቤተክርስቲያን አባላት ነበሩ። በሰንበት ቀን ለመገናኘት ከእነሱ

የተወሰኑ ክርክርዎችን ተማረ; እነዚህን ነጋሪ እሴቶች መልሰው ወደ ጀብደት ቤተክርስቲያን አስተዋወቁ። የጆሴፍ

ተቀጣሪዎች የሚያቀርቧቸውን ክርክሮች መልስ መስጠት እስክትችል ድረስ ወ / ሮ ፎይት በሰንበት ቀን ከተገናኘች በኋላ በሰንበት ቀን ተስተካክሏል። የሰንበት ቀን እንደተቆየች እና ዛሬ በክርስቲያኖች ውስጥ እንደደረሱ ያየችበት ኋላም ራዕይ አገኘች። ከዛ ሰባተኛው ቀን ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን እ.ኤ.አ. ወ / ሮ ኤላን ጂ. ኋይት የአውሬው ምልክት ነበረው። ወይዘሮ ኋይት ከያዙት ራዕይ "በኤሌን ግሬክ ዲስክ የሕይወት ዲስክ" ውስጥ ሪከርድን አለን። "አዛውንት

ተቀኖች በሰምንቱ ሰባተኛው ቀን ቅዳሜ ላይ አሳደገው። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ከሌለው የዘንኮ ቤተ መቅደስ ውስጥ ተከፈተች። ነገር ግን እግዚአብሔር በክፉው ዳርቻው በሁለቱም የመርከቧ መቀመጫ ላይ ተከፈተች። እና

ፊታቸው ወደ እሱ ተመለሰ። ይህ ተጓዳኝ መልእክ በአስር ትእዛዛት ውስጥ የተጻፈውን የድንጋይ ንጣቶች

የተመለከተውን አድናቆት ተመለከተ። መልእኩን፣ መልእኩን፣ እሱ ነው ሰማያትንና ምድርን በውስጥ in ያለውን ሁሉ

የፈጠረትን ሕያዋን አምላክ ብቻ የሚገልጽ አሥሩ ብቻ ነው። አሥርቱን ትእዛዛት የተጻፈበትን ሁለት የድንጋይ ጽላቶች ተመለከተችና ከዚያ በኋላ ይህን ትእዛዝ ከሌለው ሁሉ በላይ አደረገች። ከፊቴ ሌላ አምላክ እንደሌለህ ትእዛዝ

የሰጠውን አራተኛ ትእዛዝ ሰጠች። እስከ ሰባተኛው ቀን አድ vests ዎች የሰንበት ቀን የሰንበት ቀን ከሌለው ቤተ እምነቶች ሁሉ የሚለያይ ብቸኛው ነገር ነው። ወይዘሮ ኋይት የተገነባው ሰባተኛው ቀን የመቁረጥ ዓይነቶች እና

የሰባተኛው ቀን አድ Evististsssess ድፍረቱ በሚኖርበት ተወካይ ውስጥ እያገደሉ ናቸው። እንደ ነቢይነት ጥብቅና

气点hnhc 气 | 巾 nndh 叨>8n λ | 气 | 予 P+9&吊 气>黑 | 巾 β9NG小 气 气 nndh 叨>8n 叨 | 予 P+9&吊 气>黑 | β9NG叨

P气 | 巾 叨>nλ dλ >予GsP叨泓笏小 λ | 叨ndnd 予小 λ>& D黑 叨ndn) 叨叨四m予 &中黑岁 λβ黑叨四 叨四>}巾四 气点> 叨ndnλ λβ吊小四

巾>予> PC叨 叨甲Dm+黑叨?

βV PC四小 叨巾 λ 中 | AA叨巾 P巾>予> φ> 气nn 叨四>巾 P叨叨叨 φ> D6小 D/ C λd> 骂出β予 | 小 DβHC 出β予, "n小n巾 小nm P小m& PλC> 予c, Ps>Jβ >m\$, Ps>Jβ >m\$, nλd小 巾>mζ不 βλφ λG予 | 叨 λG十岁小子气HH n卜小四 ndβ 8>早 | 叨; 巾>予 巾>予 d卜叨巾+ndmd予 Pλ四dh φ&n 叨四 φ&巾 巾>予 hηG四 [q P+巾四小 | 小 ("Pλλλ> 骂. 出β予 \木E吊" n\ 33) 气>黑n9 nhcn早n λ黑予 nd予 λ>s+叨叨ηβ 叨h\$ n\ 65 dβ 气>黑n9. 叨+叨RG气吊 D/ C出β予 小nm 叨巾 λ 中 | AA巾

P巾>予> φ> 叨四>巾 P叨叨叨 φ> 气>黑φPζ+9叨甲λ. P气点> h\$) 气>叨叨四 气9 四> }λ 气小 | 予 气>黑d 气>β. }n小巾、 小 叨巾 λ 中 | AA巾 巾>予> 气nn 叨四>巾 P叨叨叨 φ> 气>黑黑 NG气β 气>黑P λn小n.

AA巾 叨叨小 巾>予> n叨四>巾 P叨叨叨 φ> 气nn 巾叨巾 P叨叨叨 φ> D黑 巾叨巾 P叨叨叨 φ> 叨四>

十ndm? P巾>予 φ> 气nn 叨四>巾 P叨叨叨 φ> sζn P巾n-φ> λsvstress 甲吊 P巾予 φ> λβ叨h (四>

巾十岁-φ>+> λsvents 甲吊 Pη早λ h 几+hc七> 气nn λG十岁小 h\$d H叨> sζn 气>黑+虫虫叨吊 λ四 | 甲λ. Pη早λ h 几+hc七> 几+hc七> 气nn λ&&6 气nn λ& 叨四>巾 P叨叨叨 φ>

dhcn七)q吊 四> }λ 2H叨叨9吊予 四>岁小>四 四>}予 叨nm予 β吊d小? nλ卜卜 2H四 几 [> Pη早λ h 叨巾 λ 中 | AA巾 叨叨小 λ>黑n吊小β9NG小 P予昂节 叨巾 λ 中 | AA巾 d小m>

气>黑巾Dζ小 λ | 叨 (> λβ吊小四 叨巾 λ 中 | AA巾 d小m 气>&φPc P叨叨叨mφ&n Dβ四 PC>小h小h 气>黑儿d)小中小 四>四 气>禽> η早λ n吊 气>&V 4β | 巾> m)虫 几黑c下四 气>禽 βV m)虫 气>悬予+叨叨? λ? 叨巾 λ 中 | AA叨巾 气>黑HV 4β | 予 d小m 气>黑黑n小 P叨叨ηβ 四>四 四nζ盆 P叨四 气四 巾十岁 φ> Events }d 四>四 四nζ盆 气>黑HV)黑c下小λ. 气 | 巾 λ m叨巾 P叨吊小予 叨巾 λ 中 | AA巾 d小m> 气>黑黑n小 | 小

吊nm>mqn PC四小> >下W | 叨V予 | 叨; 叨> 叨巾 λ 中 | AA予 λ | 叨四 气巾 nλ& 306-337 >下W

| 叨V予 | 叨 叨四>巾 P叨叨叨 φ> P叨叨叨小> 四叨叨 P+吊mmζ Vη吊 | 叨 (予, | 叨; 叨> P巾>予> φ> 气nn 叨四>巾 P叨叨叨 φ> φβCλ 叨四小> 小h 小nm λ叨 Dβ四 λ叨 Pd四. 叨四>巾 P叨叨叨 φ> Pη吊> 四叨叨 叨叨吊mmc Vη吊> 四H予, 气9 Pη四>巾> P叨叨叨 φ> 气>黑 Pλ四λn φ> 叨叨四 λ>s | 叨 | 小 气>黑n四 P木黑φ) 四hc 几予 P叨叨小 P木黑φ) 四hc 几予 Pη四>巾> P叨叨叨 φ> 气>黑、 小 φ> λζ叨m甲λ. Pη四>巾 P叨叨叨 φ> φs叨小卜 n、 小吊> 几+hc七> 几+hc七> P叨叨叨甲节 φ9予

气nnH} 2Hsζn 卜小四 hc七)q吊 φ黑四 λ 气>黑+叨dn巾予 }n小n小

十9小 Pη早i h 几+han七> dōn 中 | 叨>叨IV予 P巾>予> φ> nη四>巾 P叨\$叨} φ> P+dDm 叨 「卜> n+巾n吊小 叨sZh 叨η&小nHv 叨sZh 叨 「卜> }小φ | 〇c nd 「 | 四 〇η早i h 几+han七> 小nm dη早i h 几+han七> 予四vc早吊 d叨nm予 〇η早i h 几+han七> 小nm n\$十岁IVλm> | 〇Z小βv> m)虫 mPφ: - "η早i n吊 dōn 中 | AAη巾 P巾〇十岁小 φ> 巾>予 〇η四>巾 P叨\$叨} φ> φβZ甲ληd小)十四G小?" 叨λ巾 n叨mφnJc 〇叨 「> "λβ 「>四"! "气>&v4β | 巾> m)虫 λ黑c下四 〇心G咒 气>黑+4β | 予 m)虫 λλ巾m四." nH)四 ηv 卜 "βv> λ〇〇λ 〇\木\$ 小黑cJdv?" i λ mPφ. nH)四 P叨n+小子> 黑η禺几 \ wrote λ 小〇WIV 14 φ> 1944 P+φnd小.

"黑h+c λ吊 leo Noir
Wir Wir Wir

"巾>予> 气木s 巾>予> D黑 气木s d叨dDm dm)虫甲 叨λn d叨nm予, P、 小> 气G予 d四h〇c P、 小 φ> P叨\$叨} φ> 〇φ&nA小木n, 〇h甲c予 IVG 20 dβ +〇d8.

7 气9 1岁吊C>早n 162 气9 〇φ&n th>n 气9 〇φ&n th>n, Gb. 1 10.

"〇λIVG 卜d巾 h甲c予 Dβ四 〇予四vc巾 小nm 'n卯+ 〇出d' n卯+ 〇出d 'n卯+ 〇出d' n卯+ 〇出d, '〇气μJHληc H叨> +叨λ巾v 勺mλ小吊卜 >Rv | 小, 勺mλ小吊卜四 >Rv β 「9λ. (四bG\$ 14.)" str. 14. βv黑叨卯 λHη> 气>黑〇9 〇+ | η小 P气μJHληc 叨λ气予 小nm "巾>予> 四h〇c" nd are G咒λ甲吊 (气λλ) 〇〇cη小 小nm (λn小v小n). φ叨n (4叨予 165) φ禺叨小 气木s φ禺叨小> 气木s 〇H} φ> dλn+}P巾 P叨叨dh+小 bd予> 〇+n〇Z小 λ叨λh H>s dλn+}P巾 P叨φcη〇予> λ四λ禽弋小 〇λn+}P巾 P叨φcη〇予> λ四λn 〇HcHc P叨λλ i 「> n8木巾 气9 nλC、 小 气9 nλC、 小 气9 〇λ&巾 n禺卜 小nm n叨j〇岁笨小 8木早吊Jc P叨φcη | 小 (λT. 65) nd 「 | 四 气>黑H小 λHH P+dd&小> P+d G予 气9 Pλn+η巾η+λ甲n)> P叨 「> λ四黑吊 卜小 〇m四 λn&d2 P 「卜 巾甲吊 卜小 λn&d2 | 予 气>&q 〈P叨黑c叨 勺βλ 气>禺d笨小 〇han早n &cs P叨dDm 勺βλ λ | 〇 〈四 〇ψn+岁小 予气HH, 叨> P气c巾> 〇4λ P叨咒λ〇予 2H 气9 HcHc吊 nh甲c巾Jc P叨 | 叨小 IVG | 小 〇气d巾m; | 予 nh甲c巾 n | 〇 〈叨早 4叨小予 〇出d 〇巾〇十岁小 φ> 四四dh P叨Zm i 「> i | 99c

ለአለም አቀፍ ልምምድ እና የጥንት ወገኖች እሁድ እሁድ. "ይህ ለጥያቄዎ አጥጋቢ መልስ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ.

በጣም ከልብዎት, "rt. ራዕ.
MSGR. U U. Safner,
v.g."

ከቶሊኮች ለካሊካኖች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ የሮማውያን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሱ እስከ ሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን ድረስ አልቀዋል ማለት ነው. ማንኛውም ሰው ከሰባተኛው ቀን አድ vests ቲቶች ሊኖሩት የሚችል ማንኛውም ጽሑፍ ሰንበትን ሊቀየርበት እንዲችል ክስ እየሰጠ ነው. ከእናንተ አንዳች እንደዚህ ዓይነት ጽሑፍ ካላችሁ, በላይ ላይ መጻፍ ይችላሉ, "ይህ እውነት አይደለም."

የጌታ ራት

ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን የጌታን እራት እንዲበሉ አዘዘቸው. (ማቴዎስ 26:26; ሉቃስ 22:19; 1 ቆሮንቶስ 11: 24-25ን አንብብ.) ጌታ ሕዝቦቹ እንዲሰበሰቡ አዘዘ. "እንደ አንድ ሰው አንድ ስንሆን አብራችሁ አትበሉ." (ዕብ. 10:25.) የዚህ ዓይነቱ ጥቅስ ሌላኛው ክፍል ምን ማለት እንደሆነ በጭራሽ አይስንም, ክርስቲያኖችም አብረው ራሳቸውን መሰብሰባቸውን መተው የለባቸውም ቀላልና ግልጽ ትምህርት አለን. ደግሞም የጌታን እራት እንዲበሉ ታዘዘዋል. እራት ላይ ለመብላት መሰብሰብ አለባቸው. እነሱ በሚሰበሰቡበት ጊዜ እራት ከበሉ. (1 ቆሮንቶስ 11:

20-33ን አንብብ.) ጳውሎስ "እንግዲያው አብራችሁ የምትሰበሰቡ ከሆነ የጌታን እራት መብላት አይቻልም." ስለሆነም ሲሰበሰቡ እራት ከበሉ. አሁን እንዲበሉት ታዘዘዋል, እነርሱም እንዲሰበሰቡ ታዘዘዋል. በተሰበሰቡም ጊዜ እራት ከበሉ. ለምን ይበላሉ? ጌታ የሞት እና እስኪያበቃ ድረስ መታሰቢያ ውስጥ. ስለሆነም በዚህ ትንሳኤው ላይ ተብራርቷል, እሱ ከሙታን ካልተነሣ በሕይወት ባይኖር ለሁለተኛው ጊዜ ገና አልመጣም. ስለሆነም የጌታ ራት በማመንቱ በማያውቁ

በሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን በጌታ የመጀመሪያ ቀን እና የሁለተኛ መምጣት የመታሰቢያ በዓል ነው. ይህ በቂ ነው.

ሆኖም, ክርስቲያኖች የጌታን እራት ለመብላት ዓላማ ተሰበሰቡ. (1 ቆሮንቶስ 11:33) ሆኖም ዳቦ ለመስረስ ወይም በሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን የጌታን እራት ይብሉ. በሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን የጌታ ትንሣኤ በሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን, እና በጌታ የመጀመሪያ ቀን, የመጀመሪያው ቀን መብላት ይህ ሁሉ የጌታ ቀን መሆኑን አፅንቶ emphasi ት ይሰጣሉ. መንፈስ ቅዱስ በሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን መንፈስ ቅዱስ እንደመጣ ተምረናል.

በዛሬው ጊዜ የአምላክ ሕዝቦች በሰውነቱ የመጀመሪያ ቀን የጌታን እራት እንዲበሉ ተሰብስበው ነበር። የሕግ ሰንበት ሙሉ በሙሉ የተለየ ቀን ነበር እናም ሙሉ በሙሉ የተለየ ዓለማዊ ነበረው። በክርስቲያኖች ዓለማዊ ላይ ብዙ ልዩነት አለ እናም

አይሁዶች በሰንበት ቀን እና ከምናምን፣ ክርስቶስ እና ከሰይጣን መካከል ሲኖሩ በሰንበት ቀን ሲያረፍ ነው። የጌታም ቀን የአይሁድ ሰንበትን ቦታ አይወስድም። ሰንበት አሮጌው በሚሆንበት ጊዜ ከመንገዱ ተወስኖ ወደ ል

中λ n馬>驷十&8叨. λ&n φ>, Pη四>巾 P叨S叨} φ> Nλ&巾 中λ n馬> d叨NㄚE hcn七)q吊 十巾m杰λ.
Nη四>巾 P叨S叨} φ> P、小G予 叨ηd予 Nη四>巾 P叨S叨} φ> Pη四>巾> P叨S叨} φ> n四>岁小驷 φ>
P叨dP小η萃岁小 | Nc | 小 Nη四>巾 P叨S叨} φ> P氣ㄗHη九c> P小馬n甲吊 氣>H四Gd>, | Nc叨>
N四>岁小驷 φ> 氣9 NPφ卜 小馬n甲吊> 氣>H四Gd>. Nη四>巾 P叨S叨} φ> 叨h\$ φ&n> 氣9 | Nd>, | Nc
叨> NPφ卜 叨h\$ φ&n> 四>Nη λdη>. Nη四>巾 P叨S叨} φ> dβ 氣>θλyd>, 叨> 叨8dβ 氣9 NPφ卜
叨8dβ λdη>. Nη四>巾 P叨S叨} φ> P叨S叨} φ> λ>巾m 氣>吊dd>, 叨> 氣岁 λm叭 氣>馬d> 氣9
N四>岁小驷 φ> \$dη予 氣>馬d> λ>巾m 氣>吊dd>. nd | | 驷 Nη四>巾 P叨S叨} φ> P、小 氣G予 叨ηd予 H6
nHV φ> 驛四C n四>岁小驷 φ> Jc P叨dβη萃岁小 | Nc | 小 NHV φ> 氣9 H6 氣9 H6 氣9 P、小> 氣G予
氣>Nd.

Nη四>巾 P叨S叨} φ> λhηC予 }d小λ>s | Nc η予 λd. λ驛四dh λHη节 Nη四>巾 P叨S叨} φ> 氣>&n9ㄚ
H叨竺予 λ黑Z. 巾小 Pφ> 叨虫m}小> ì d小m小β吊dλ; 氣巾 Pφ> 叨虫m} > nnsn予 φ9予 η予 ì N | N
β吊dλ; <ì } βV>> λ黑Z吊 氣9 Nnsn予 φ9予 小nm 叨cy叨ηc予qc | Nc. 儿木吊 η九G予驷十叨ηηβ
| Nc λscn甲λ. Nη四>巾 小nm nsn予 φ9予 η予 ì | 卜 巾n十岁 φ> 巾n十岁 φ> N巾n十岁小 φ> λ驛四n
P叨N兜小 氣>悬予 | 小? 巾小 Dnq小λ, 巾小 Nη四>巾 小nm Pφq吊> Pφ> 叨φ黑叭 叨n>n予 氣>黑四β吊λ叨>
"Pη四>巾 P叨S叨} φ>" β [9λ. nd | | 驷 氣巾 十m叨早N小λ VHN - Nη四>巾 P叨S叨} φ> ì N9; β吊dλ.
巾小 Nη四>巾 λ驛四予 φ9予 小nm η予 P2H 巾儿馬 叨n>n予 ηd予 hcn七)q吊 Nη四>巾 P叨S叨} φ>
dλ驛四n βn9岁小. η四>巾 Pη四>巾 η四>巾 巾n予 φ9予 nλd小 巾n-φ> λs叨岁黑吊 dλ驛四n ì N9ㄚ λ予小驷.
βV Nη四>巾 P叨S叨} φ> H叨竺予 小nm P氣ㄗHη九c> mNη P氣ㄗHη九c φ>, Pλ驛四n λR φ>
氣>黑 | | }ηλ. (氣λλ.小Vηη 21 φ> 1944 NmC | 予 P叨小巾儿小 N4λ叨>N小\ 9ㄚ ì λ古 ì zì | 9 | | .

